

**በስቶክሆልም የኢትዮጵያ ኤምባሲ የመንግሥት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ምዝገባ**

በአገራችን የመንግሥት ሠራተኛውንና ዝቅተኛ ገቢ ያለውን የከተማ ነዋሪ የቤት ባለቤት ለማድረግ መንግሥት በክልሎች እና በአዲስ አበባ እና በድሬደዋ ከተሞች ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ በ20/80 ኮንዶሚኒየም ቤቶች ነገርግራም የመኖሪያ ቤቶች ገንብቶ ለነዋሪዎች ሲያስረክብ ቆይቷል።

የከተሞች የመኖሪያ ቤት ፍላጎት በየጊዜው እየጨመረ በመምጣቱ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ ፕሮግራሙን በማስፋት በ10/90፣ በ20/80 እና 40/60 ነገርግራም እንዲሁም በማህበራት ተደራጅተው ለሚቀርቡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የመኖሪያ ቤት ገንብቶ ለማቅረብ ምዝገባ ተካሂዶ በአሁኑ ጊዜ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የመኖሪያ ቤቶች ለነዋሪዎች ማስረክብ የተቻለ ሲሆን ቀሪውን የመኖሪያ ቤት ግንባታ በማጠናቀቅ ለማስረክብ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል።

በተመሳሳይ መልኩ በውጭ አገር የሚኖር ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያዊ የዚህ ነገርግራም አካል እንዲሆን ለማድረግ መንግሥት የተለያዩ የዝግጅት ሥራዎችን ሲሰራ ቆይቶ በአሁኑ ወቅት የጋራ መኖሪያ ቤት ነገርግራም ተጠቃሚ መሆን የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የእድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በኢትዮጵያ ሚሲዮኖች በኩል ምዝገባ እንዲከናወን መመሪያ ተላልፏል።

በዚህ መሠረት ኤምባሲያችን በጋራ የመኖሪያ ቤት ነገርግራሙ በግልም ይሁን በማህበር ተደራጅተው የቤት ባለቤት መሆን ለሚፈልጉ በስዊድን፣ በኖርዌይ፣ በዴንማርክ፣ በፊንላንድና አይስላንድ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ምዝገባ ለማካሄድ ዝግጅቱን ያጠናቀቀ ሲሆን ከምዝገባው በፊት በምዝገባ ሂደቱ ላይ የተሟላ ግንዛቤ እንዲፈጠር የኤምባሲውን ድረ ገጽና ማኅበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ዝርዝርና ግልጽ የሆነ መረጃ (የምዝገባ መስፈርቶች፣ የቤቶች አይነትና ስፋት፣ የግንባታ ዋጋ ግምት፣ የባንክ አካውንት አከፋፈት፣ የክልሎች ሞዴል የጋራ መኖሪያ ቤት ማህበራት መተዳደሪያ ደንብ፣ ዝቅተኛው የአንድ ማህበር አባላት ብዛት፣ የዲዛይንና ግንባታ ሁኔታን) ከዚህ እንደሚከተለው እያቀረብን፣ ከዚህ በተጨማሪ ምዝገባውን ከመጀመሪያችን በፊት ትክክለኛና የተሟላ ግንዛቤ እንዲኖር በስቶክሆልም፣ አስሎ፣ ኮፕንሃገንና ሄልሲንኪ ከተሞች በመኖሪያ ቤት ነገርግራምና የምዝገባ ሂደት ላይ በቅርቡ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት በየከተማው ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር ውይይት በማካሄድ በአጠቃላይ ፕሮግራሙ ዙሪያ የተሟላ ግንዛቤ በመፍጠር ወደ ምዝገባ እንደምንገባ ከወዲሁ እናሳውቃለን።

**NB:**

- በአሁኑ ጊዜ የመመዘኒያ መመሪያቸው የደረሱንና ምዝገባም የምናካሂደው የትግራይ፣ የአማራ፣ የአሮሚያ፣ የደቡብ፣ የሱማሌ፣ የሐረር፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እና የጋምቤላ ክልሎች እንዲሁም የድሬደዋ ከተማ አስተዳደር ሲሆኑ የአፋር ክልል እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምዝገባ ማስፈጸሚያ መመሪያዎች እንደደረሱን ምዝገባውን የምናከናውን መሆኑን እንገልጻለን።
- በአዲስ አበባ ከተማ እና በአፋር ክልል የጋራ መኖሪያ ቤት ፕሮግራም መመዘኒያ የሚፈልጉ የዲያስፖራው አባላት የክልሉና የከተማው የምዝገባ መመሪያ ተጠናቆ እስኪመጣ መጠበቅ የሚችሉ መሆኑን እያስታወቅን፣ በአጠቃላይ የጋራ መኖሪያ ቤት

ፕሮግራም፣ የምዝገባ ሂደትና የቤት ዓይነት ላይ የሚሰጠው መረጃ እና በውይይት መድረክ የሚቀርብ ገለጻ ተመሳሳይ በመሆኑ ከወዲሁ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ እናሳስባለን።

- ከዚህ ቀደም የተመዘገቡ ነባር የጋራ መኖሪያ ቤት ማህበራት የተመዘገቡበትን ማስረጃ፣ የማህበራት ማደራጃ ሰርተፍኬትና ገንዘብ በዝግ ሂሳብ በባንክ ያስቀመጡበትን ማስረጃ ሲያቀርቡ እንደ ነባር ማህበራት ተቆጥረው ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የሚመዘገቡ ሲሆን ይህን ማስረጃ ማቅረብ የማይችሉ ነገር ግን በማህበር ተደራጅተው በጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ ለመሳተፍ ያመለከቱ ማህበራት በሙሉ እንደ አዲስ የጋራ መኖሪያ ቤት ማህበር የሚመዘገቡ ይሆናሉ።
- ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሪ አካውንት የከፈቱ የዲያስፖራ አባላት በቤት ምዝገባ ወቅትም የሚያስፈልገውን ክፍያ ለመፈጸም ቀደም ሲል የከፈቱትን የውጭ ምንዛሪ አካውንት መጠቀም የሚችሉ ሲሆን እስከ አሁን የውጭ ምንዛሪ አካውንት ያልከፈቱ የቤት ምዝገባ ፈላጊዎች በመመሪያው ላይ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት በምዝገባ ወቅት የሚያስፈልገውን የቤት ግንባታ የገንዘብ መጠን ክፍያ አስቀድሞ መፈጸም እንዲችሉ በኤምባሲው በኩል ከወዲሁ የውጭ ምንዛሪ አካውንት እንዲከፍቱ እናሳስባለን። የባንክ አካውንት ለመክፈት የተቀመጠውን መስፈርት የሚያሟሉ የዲያስፖራ አባላት በኤምባሲው ድረ ገጽ ላይ የተቀመጠውን የውጭ ምንዛሪ አካውንት ማመልከቻ በጥንቃቄ በመሙላትና በመፈረም ከሌሎች ተያያዥ ማስረጃዎች (የባንክ ሂሳብ ለመክፈት በመመሪያው የተቀመጠ መስፈርት) ጋር በፖስታ ቤት በኩል ለኤምባሲው ከላኩ የባንክ አካውንቱ በአስቸኳይ ተከፍቶ በአመልካቹ የሰልክ ወይም የኢሜይል አድራሻ እንዲገለጽ ይደረጋል።

# የመንግሥት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ምዝገባ

## 1. ለምዝገባ ብቁ የሚያደርጉ መስፈርቶች

በግል ተመዝግቦውም ሆነ በመኖሪያ ቤት ሕብረት ሥራ ተደራጅተው ቤት ለመገንባት ፍላጎት ያላቸው በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት ይኖርባቸዋል።

### 1.1 ለኢትዮጵያውያን

- የፀና ፓስፖርት ቅጂ፤
- የሚኖርበት አገር የመኖሪያ ፈቃድ ወይም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አደረጃጀቶች ባሉባቸው አገሮች የኮሚኒቲ ማህበር አባልነት መታወቂያ ካርድ ወይም በሚሲዮኑ ተረጋግጦ የሚሰጥ ማስረጃ፤
- ያገባ ከሆነ/ች ማስረጃ ዋናውንና ቅጂውን፤
- ሁለት ፓስፖርት መጠን ፎቶግራፍ፤
- ለምዝገባው የተዘጋጁ ቅጾችን ሞልቶና ፈርሞ ማቅረብ፤
- ከዚህ በፊት በራሱም ሆነ በትዳር ጓደኛ ስም በመረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር ውስጥ የመኖሪያ ቤትም ሆነ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቤታ የሌለው ወይም ኖሮት ለሦስትኛ ወገን ያላስተላለፈ፤
- የቤቱን ግንባታ ወጪ 50% በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል በውጭ ምንዛሪ /በዶላር፣ በዩሮ፣ በፓውንድ/ በግል የባንክ ሂሳብ በመክፈት የሚያስቀምጥና መሬት ተዘጋጅቶ ለማህበሩ ሲሰጥ ቀሪውን 50% ሙሉ በሙሉ በመክፈል የግንባታ ፈቃድ ለመውሰድ ዝግጁ የሚሆን፤
- የቤቱን ግንባታ ወጪ 50% በውጭ ምንዛሪ አገር ውስጥ በግል የባንክ ሂሳብ ገቢ ያደረገበትን ደረሰኝ ቅጂ የሚያቀርብ፤

### 1.2 ለትውልድ ኢትዮጵያውያን

- የፀና ፓስፖርት ቅጅ፤
- የፀና የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ቅጅ፤
- ያገባ ከሆነ/ች ማስረጃ ዋናውንና ቅጂውን፤
- ለምዝገባው የተዘጋጁ ቅጾችን ሞልቶና ፈርሞ ማቅረብ፤
- ከዚህ በፊት በራሱም ሆነ በትዳር ጓደኛው ስም በመረጡበት ክልል/ከተማ አስተዳደር ውስጥ የመኖሪያ ቤትም ሆነ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቤታ የሌለው ወይም ኖሮት ለሦስትኛ ወገን ያላስተላለፈ፤
- የቤቱን ግንባታ ወጪ 50% በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል በውጭ ምንዛሪ /በዶላር፣ በዩሮ፣ በፓውንድ/ የባንክ ሂሳብ በመክፈት የሚያስቀምጥና መሬት ተዘጋጅቶ ለማህበሩ ሲሰጥ ቀሪውን 50% ሙሉ በሙሉ በመክፈል የግንባታ ፈቃድ ለመውሰድ ዝግጁ የሚሆን፤
- የቤቱን ግንባታ ወጪ 50% በውጭ ምንዛሪ አገር ውስጥ በግል የባንክ ሂሳብ ገቢ ያደረገበትን ደረሰኝ ቅጂ የሚያቀርብ፤

### 1.3 ተመላሽ የዳያስፖራ አባላት

#### 1.3.1 ኢትዮጵያውያን ተመላሽ የዳያስፖራ አባላት

ኢትዮጵያዊ ተመላሽ የዳያስፖራ አባላት ከተመለሱ ከሁለት ዓመት በታች ከሆነ የሚከተሉትን ሲያሟሉ ብቻ በውጭ ምንዛሪ ክፍያ መመዘገብ ይችላሉ።

- የፀና ፓስፖርት ዋናውንና ቅጂውን፤
- ውጭ አገር የኖረ ስለመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ፤
- አገር ውስጥ ከሁለት ዓመት በላይ ያለመኖሩ የሚያሳይ ማስረጃ ዋናውንና ቅጂውን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማቅረብ ማስረጃ ሲሰጠው፤
- ከዚህ በፊት በራሱም ሆነ በትዳር ጓደኛ ስም በመረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር ውስጥ የመኖሪያ ቤትም ሆነ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቤታ የሌለው ወይም ኖሮት ለሦስተኛ ወገን ያላስተላለፈ፤
- የቤቱን ግንባታ ወጪ 50% በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል በውጭ ምንዛሪ /በዶላር፣ በዩሮ፣ በፓውንድ/ የባንክ ሂሳብ በመክፈት የሚያስቀምጥና መሬት ተዘጋጅቶ ለማህበሩ ሲሰጥ ቀሪውን 50% ሙሉ በሙሉ በመክፈል የግንባታ ፈቃድ ለመውሰድ ዝግጁ የሚሆን፤
- ከላይ የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ በአገር ውስጥ በአለም አቀፍ/አህጉራዊ ድርጅቶች፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ በግል ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራና ወርሃዊ ክፍያው በኢትዮጵያ ብር ከሆነና ግብር ከፋይ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማቅረብ ሲሰጠው፤
- በጡረታ ተገልለው ወደ አገር ቤት ተመልሰው የሚኖሩ ጡረታቸው በባንክ በኩል ወይም በውጭ ምንዛሪ ገቢ ሆኖ በብር የሚከፈላቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ሲያቀርቡ በኢትዮጵያ ብር ክፍለው መመዘገብ ይችላሉ።

#### 1.3.2 ትውልድ ኢትዮጵያውያን ተመላሽ የዳያስፖራ አባላት

በአገር ውስጥ በተለያዩ የኢንቨስትመንት፣ የንግድ፣ በአለም አቀፍ/አህጉራዊ ድርጅት፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና በሌሎች የግል ሥራዎች ጭምር የተሰማሩና ሁለት ዓመትና ከዚያ በላይ እየኖሩ ያሉ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ተመላሽ የዳያስፖራ አባላት የሚከተሉትን ሲያሟሉ ብቻ በኢትዮጵያ ብር ክፍለው መመዘገብ ይችላሉ።

- የፀና ፓስፖርት ቅጅ፤
- የፀና የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ዋናውንና ቅጂ፤
- አገር ውስጥ ቢያንስ ሁለት ዓመትና ከዚያ በላይ መኖሩን የሚያሳይ ማስረጃ ዋናውንና ቅጂውን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማቅረብ መረጃ ሲሰጠው፤
- ከዚህ በፊት በራሱም ሆነ በትዳር ጓደኛው ስም በመረጡበት ክልል/ከተማ አስተዳደር ውስጥ የመኖሪያ ቤትም ሆነ የመኖሪያ ቤት መስሪያ የሌለው ወይም ኖሮት ለሦስተኛ ወገን ያላስተላለፈ፤
- በጡረታ ተገልለው ወደ አገር ቤት ተመልሰው የሚኖሩ ጡረታቸው በባንክ በኩል ወይም ምንዛሪ ገቢ ሆኖ በብር የሚከፈላቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ሲያቀርቡ በኢትዮጵያ ብር ክፍለው መመዘገብ ይችላሉ።

- የቤቱን ግንባታ ወጪ 50% በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል በውጭ ምንዛሪ /በዶላር፣ በዩሮ፣ በፓውንድ/ የባንክ ሂሳብ በመክፈት የሚያስቀምጥና መሬት ተዘጋጅቶ ለማህበሩ ሲሰጥ ቀሪውን 50% ሙሉ በሙሉ በመክፈል የግንባታ ፈቃድ ለመውሰድ ዝግጁ የሚሆን፤

**2. የምዝገባ ቦታ**

- በስቶክሆልም እና አካባቢው ከተሞች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚመዘገቡት ኤምባሲው ዘንድ በአካል በመገኘት ብቻ ነው።
- በስዊድን የቶቦሪ ከተማና አካባቢው ከተሞች የሚገኙ የዳያስፖራ አባላት በየቶቦሪ ከተማ ኤምባሲው በሚያመቻቸው ቦታ በአካል በመገኘት ይመዘገባሉ።
- ከዚህ በተጨማሪ በስዊድን ከርቀት አንጻር ኤምባሲው ዘንድ በአካል ቀርቦ መመዘገብ የማይችሉ በሰሜን ስዊድን ከተሞች የሚኖሩ የዳያስፖራ አባላት ኤምባሲው በሚያመቻቸው ማእከላዊ ቦታና በሚወስነው ጊዜ ውስጥ መመዘገብ ይችላሉ።
- በኖርዌይ፣ በዴንማርክ፣ በፊንላንድ እና አይስላንድ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት በየአገሩ ዋና ከተሞች ኤምባሲው በሚያመቻቸው ቦታ በአካል በመገኘት ይመዘገባሉ።
- ተመላሽ የዳያስፖራ አባላት በመረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር በአካል በመገኘት መመዘገብ ይችላሉ።

**2.1 በግል የመኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች**

- በግል የሚመዘገቡ የዳያስፖራ አባላት የሚፈልጉትን ክልል/ከተማ አስተዳደር በመምረጥ የሚፈልጉትን የቤት አይነት ይመርጣሉ፤
- ቤቱን ለመገንባት ከሚያስፈልገው ወጪ ውስጥ የሚጠበቅባቸውን 50% ክፍያ በምዝገባ ወቅት ከሚኖሩበት አገር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሪ የግል ሂሳብ በመክፈት ገንዘብ በውጭ ምንዛሪ ወደ አገር ቤት በመላክ ወደተከፈተው አካውንት ያስተላለፉበትን ደረሰኝ ቅጂ ተሞልቶ ከተፈረመው የመመዘገቢያ ቅጽ ጋር በማያያዝ ለሚሲዮኑ ያቀርባሉ።
- በግል የተመዘገቡ የዳያስፖራ አባላት በመረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር የማህበራት አደረጃጀት መመሪያ መሠረት ዝቅተኛውን ቁጥር ሲያሟሉ ኤምባሲው በማህበር እንዲደራጁ በማድረግ መረጃውን ወደ ዋናው መስሪያ ቤት የዳያስፖራ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ይላካል።
- የግል ተመዝጋቢዎችን በተመዘገቡበት ሚሲዮን /በሚኖሩበት አገር/ በመረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር የአደረጃጀት መመሪያ መሠረት በማህበር ዝቅተኛውን ቁጥር የማይሞሉ ከሆነ ከኤምባሲው መረጃቸው በሽኚ ደብዳቤ ለዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ይላካል።
- በግል የመጡ መረጃዎችን ወደ መረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር በዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል አማካኝነት ይላካል።
- ክልል/ከተማ አስተዳደሩ በተመሳሳይ መልኩ ከሌላ ሚሲዮን ዝቅተኛውን የማህበር አባላት ቁጥር ሳይሞሉ ከተላኩት ጋር በማህበር እንዲደራጁ በማድረግ መረጃውን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ለተወካዮቻቸው ያሳውቃል።

**2.2 በመኖሪያ ቤት ሕብረት ሥራ ማህበር ተደራጅተው የሚመዘገቡ የዳያስፖራ አባላት**

- በመጀመሪያ መደራጀት የሚፈልጉበትን ክልል/ከተማ አስተዳደር ይመርጣሉ፤
- በመረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር የአደረጃጀት መመሪያ መሠረት የአባላቱን ቁጥር ይወስናሉ፤

- የመስራች ስብሰባ በመጥራት በመረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር የማህበራት መተዳደሪያ ደንብ መሠረት የማህበራቸውን መተዳደሪያ ደንብ አዘጋጅተው ያፀድቃሉ፤ ማህበሩን ይመሰርታሉ፤
- በምስረታ ስብሰባው የሥራ አመራር ምክርቤት፣ የሥራ አመራር ኮሚቴ፣ የቁጥጥር ኮሚቴ፣ የቴክኒክና የማህበራዊ ኮሚቴ እና እንደአስፈላጊነቱ ሌሎችንም ኮሚቴዎች ያቋቁማሉ። የአመራር አባላትም ምርጫ ያደርጋሉ።
- ሁሉም የማህበሩ አባላት የመስራች ስብሰባ ቃለ-ጉባኤ፣ የመተዳደሪያ ደንብ እና የመስራች አባላት ዝርዝር ቅጽ ላይ ፊርማቸውን ያኖራሉ፤
- ማህበሩ በሕጋዊ መንገድ በመኖሪያ ቤት ሕብረት ስራ ማህበር መመዘገብ የሚችለውም ሁሉም የማህበሩ አባላት የተገመተውን የግንባታ ወጪ 50% በውጭ ምንዛሪ /በዶላር፣ በዩሮና በፓውንድ/ በምዝገባ ወቅት መክፈል ሲችሉ እና መሬት ተዘጋጅቶ ማህበሩ ሲረከብ የቀረውን 50% ሙሉ በሙሉ በመክፈል የግንባታ ፈቃድ ለመውሰድ ዝግጁ ሲሆኑ ብቻ ይሆናል።
- ማህበሩ የእያንዳንዱን አባል የተሟላ ሰነድና ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገቢ ያደረጉበትን ደረሰኝ በማያያዝ በኤምባሲው ወይም ሚሲዮኑ በሚያመቻቸው የምዝገባ ቦታ ዘንድ በአካል ተገኝተው ምዝገባ ያካሂዳሉ።
- ኤምባሲው የተደራጁ ማህበራትን ሙሉ መረጃ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል በፓውች ይልካል። ዳይሬክቶሬት ጄኔራሉም የማህበራቱ ሰነድ ስለመድረሱ ለኤምባሲው ያሳውቃል።
- በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የማህበራቱን ሙሉ መረጃ ከሸኚ ደብዳቤ ጋር ለመረጡት ክልል/ከተማ አስተዳደር እንዲያደርሱ ለማህበራቱ ተወካዮች ስለመቀበላቸው አስፈሪ ምንጫ ያስረክባል።
- ክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ ለማህበራቱ እውቅና መስጠቱን፣ መሬትና የግንባታ ፈቃድ መዘጋጀቱን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራልና ለማህበራቱ ተወካዮች ያሳውቃል።
- በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ለመኖሪያ ሕብረት ሥራ ማህበሩ እውቅና መስጠቱን እንዲሁም መገኘቱን፣ ለማህበሩ መሬትና የግንባታ ፈቃድ መዘጋጀቱን ለኤምባሲው ይገልጻል።
- ኤምባሲው ይህንኑ ለማህበራቱ ያሳውቃል።
- ማህበሩ ሁሉም አባላት ቀሪውን 50% ወደ ማህበራቱ ዝግ አካውንት ማስተላለፋቸውን በማረጋገጥ መረጃውን ለኤምባሲው ያሳውቃል።
- ኤምባሲው ቀሪውን 50 በመቶ ክፍያ ፈጽመው ያጠናቀቁ ማህበራት መረጃ ለዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ያስተላልፋል።
- የዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ቀሪውን 50% ክፍያ ፈጽመው ያጠናቀቁ ማህበራት መረጃ ለማህበሩ ተወካዮችና ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያሳውቃል።
- የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የማህበሩ አባላት ለቤቱ ግንባታ የሚያስፈልገውን 100% በውጪ ምንዛሪ ማስገባታቸውን፣ ቀጥሎም በብር ወደ ማህበሩ በማህበሩ አካውንት መተላለፉን በማረጋገጥ ለክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ የማህበራት አደራጅ አካልና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳ/ጄኔራል ያረጋግጣል።
- የክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ አደራጅ አካል ማህበራቱ የግንባታውን 100% ክፍለው ማጠናቀቃቸውን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማረጋገጫ ሲደርሰው ለማህበራቱ መሬትና የግንባታ ፈቃድ እንዲሰጣቸው ለሚመለከተው አካል ደብዳቤ ይልካል፤ ለማህበራቱ ተወካዮች በግልባጭ ያሳውቃል።
- በክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ መሬትና የግንባታ ፈቃድ የሚሰጥ ቢሮ ለማህበራቱ መሬትና የግንባታ ፈቃድ በአገር ቤት ለማህበራት ተወካይ አመራር አባላት ያስረክባል፤

- አገር ቤት የማህበራት ተወካይ አመራሮች ከሚመለከተው አካል መሬትና የግንባታ ፈቃድ በመረከብ ከወኪላቸው ጋር በመነጋገር ወደ ግንባታ ይገባል፤

**3. የባንክ ሂሳብ አከፋፈት**

- በቤት ልማት ኘሮግራም ለመሳተፍ የሚፈልጉ የዳያስፖራ አባላት በግላቸው በአገር ቤት በንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሪ አካውንት እንዲከፈትላቸው የተዘጋጀውን ቅጽ በመሙላት ለኤምባሲው ጥያቄ ያቀርባሉ።
- ኤምባሲው የደረሰትን የዳያስፖራ አባላት የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ እንዲከፈትላቸው ያቀረቡትን ጥያቄ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያስተላልፋል።
- የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከኤምባሲው በደረሰው መረጃ መሠረት ለዳያስፖራ አባላቱ የግል የባንክ ሂሳብ በመክፈት ለኤምባሲው ያሳውቃል።
- ኤምባሲው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የደረሰውን የአካውንት መረጃ በኤምባሲው ዘንድ ለተመዘገቡ የዳያስፖራ አባላት ያሳውቃል።
- የዳያስፖራ አባላቱ በኤምባሲው በኩል የደረሰቸውን የግል የባንክ አካውንት በመጠቀም ለመረጡት የመኖሪያ ቤት የግንባታ ወጪ የቅድሚያውን 50 በመቶ በውጭ ምንዛሪ ያስተላልፋሉ።

**4. ገንዘብ ከግል የዳያስፖራ የውጭ ምንዛሪ ወደ ማህበሩ ዝግ የብር አካውንት የሚገባበት ሁኔታን በተመለከተ**

- ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር/ኤምባሲው/ በተሰጠው ውክልና መሠረት ኤምባሲው ለማህበራቱ ዝግ የብር የማህበር አካውንት እንዲከፈት ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የማህበራቱን መረጃ በማያያዝ ይጠይቃል፤
- የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤምባሲው ባቀረበው ጥያቄ መሠረት ለማህበራቱ ዝግ የብር ሂሳብ በመክፈት ለኤምባሲው ያሳውቃል፤
- ኤምባሲው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በደረሰው መረጃ መሠረት ለማህበራቱ የተከፈቱ የአካውንቶች ቁጥሮች ለየማህበራቱ አመራር አባላት በመግለጽ ሁሉም የማህበሩ አባላት የቤቱ የግንባታ ወጪ 50% እንዲያስገቡ ያሳውቃል።
- የማህበሩ አመራር አባላት ከዚህ ቀደም በግላቸው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከከፈቱ የውጭ ምንዛሪ አካውንት ወደየተደራጁበት ማህበር ዝግ የብር አካውንት እንዲያስገቡ ያሳውቃሉ፤
- የዳያስፖራ አባላቱም ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከከፈቱት የግል የውጭ ምንዛሪ አካውንት ወደተከፈተው የማህበራቸው ዝግ የብር አካውንት የግንባታውን ወጪ 50% ገንዘብ እንዲገባ ያዛሉ፤
- የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በደረሰው ትእዛዝ መሠረት ከዳያስፖራ አባላቱ የግል አካውንት ወደ ማህበራቱ ዝግ የብር አካውንት ያስገባል፤
- የማህበራት አመራር አባላት ሁሉም የማህበሩ አባላት የቤቱ የግንባታ ወጪ 50% ወደ ማህበሩ አካውንት አስገብተው ሲያጠናቅቁ ማጠናቀቃቸውን ለሚሰዩኑ ያሳውቃሉ፤
- ኤምባሲው የቤቱን የግንባታ ወጪ 50% ከግል አካውንታቸው ወደ ማህበራቱ አካውንት አዛውረው ያጠናቀቁ ማህበራት መረጃ ማህበራቱ የእውቅና ማረጋገጫ ሰርተፍኬት እንዲሰጣቸው ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ለዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ይልካል፤
- የዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል 50% ክፍያ ክፍለው ያጠናቀቁ የማህበራትን መረጃ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ለክልል/ከተማ አስተዳደሩ ማህበራት አደራጅ አካል ይሰጣል፤

- መረጃው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና ዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የደረሰው የክልል/ከተማ አስተዳደር የማህበራት አደራጅ አካል ለማህበራት የእውቅና ማረጋገጫ ሰርተፍኬት በማዘጋጀት ለዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ይልካል፤
- የዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የእውቅና ማረጋገጫ ሰርተፍኬቱን ለኤምባሲው ይልካል፤
- ኤምባሲው የደረሰውን የእውቅና ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ለማህበሩ አመራር አባላት ያሳውቃል፤
- የማህበራት አመራር አባላት ሁሉም የማህበሩ አባላት የቤቱ ቀሪውን 50% ወደ ማህበሩ አካውንት አስገብተው እንዲያጠናቅቁ ያደርጋሉ፤ ሁሉም አባላት ክፍያውን ሲያጠናቅቁ ማጠናቀቃቸውን ለሚሲዮኑ ያሳውቃል፤
- ኤምባሲው ቀሪውን 50% ክፍያ ፈጽመው ያጠናቀቁ ማህበራትን መረጃ ለዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ያስተላልፋል፤
- የዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ቀሪውን 50% ክፍያ ፈጽመው ያጠናቀቁ ማህበራትን መረጃ ለክልል/ከተማ አስተዳደሩ አደራጅ አካል፤ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና ለአገር ቤት ማህበራት ተወካይ አመራሮች ያሳውቃል፤
- የክልል/ከተማ አስተዳደሩ አደራጅ አካል ማህበራቱ የግንባታውን 100% ከፍለው ማጠናቀቃቸውን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማረጋገጫ ሲደርሰው ለማህበራቱ መሬትና የግንባታ ፈቃድ እንዲሰጣቸው ለሚመለከተው አካል ያሳውቃል፤
- በክልል/ከተማ አስተዳደሩ መሬትና የግንባታ ፈቃድ የሚሰጥ ቢሮ ለማህበራቱ መሬትና የግንባታ ፈቃድ በአገር ቤት ለማህበራት ተወካይ አመራር አባላት ያስረክባል፤
- አገር ቤት የማህበራት ተወካይ አመራሮች ከሚመለከተው አካል መሬትና የግንባታ ፈቃድ በመረከብ ከወኪላቸው ጋር በመነጋገር ወደ ግንባታ ይገባል፤

**5. የቤቶች ዲዛይንና ግንባታ**

**5.1 የቤቶች ዲዛይን**

ሁሉም ክልሎችና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የዳያስፖራ መኖሪያ ቤት ዲዛይን በማዘጋጀት ለማህበራት ያቀርባሉ። የምዝገባ ሂደቱን አጠናቀው መሬት እና የግንባታ ፈቃድ የተሰጣቸው ማህበራት ዲዛይንና ግንባታን በተመለከተ ሁለት አማራጮች ይኖራቸዋል። እነርሱም፡-

- ክልል/ከተማ አስተዳደሩ ባዘጋጀው ዲዛይን መሠረት ዲዛይኑን መቀበላቸውን በማረጋገጥ ወደ ግንባታ መግባት፤
- የተደራጁት የዳያስፖራ ማህበራት የክልል/ከተማ አስተዳደሩ ባለው የአካባቢ ኘላን መሠረት የራሳቸውን ዲዛይን አዘጋጅተው ማቅረብ ይችላሉ። የማህበራቱ አባላት ያቀረቡትን የዲዛይን ማሻሻያ በክልል/ከተማ አስተዳደሩ አግባብነት ባለው አካል ሲፀድቅ ወደ ግንባታ መግባት ይችላሉ። በዲዛይን ለውጥ የሚፈጠር የዋጋ ልዩነት ካለ የማህበራቱ አባላት ከግንባታ በፊት በማህበራቱ ዝግ አካውንት ያስገባሉ።

**5.2 የቤቶች ግንባታ**

የዲዛይን ሂደቱን ያጠናቀቁ ማህበራት ክልል/ከተማ አስተዳደሩ ባዘጋጀው ዲዛይን ወይም ራሳቸው አዘጋጅተው ባስጸደቁት ዲዛይን መሠረት ወደ ግንባታ ለመግባት ሁለት አማራጮች ይኖራቸዋል፡- እነሱም

- በክልል/ከተማ አስተዳደሩ ባዘጋጀው ዲዛይን ወይም ማህበራቱ በራሳቸው አዘጋጅተው አቅርበው ባስፀደቁት ዲዛይን መሠረት ግንባታው በመንግሥት አካል እንዲካሄድ ማድረግ ይችላሉ። ግንባታው በመንግሥት እንዲገነባላቸው የወሰኑ ማህበራት



ግንባታውን ከሚያካሂደው የክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ አካል ጋር የግንባታ ውል ይፈጽማሉ። ማህበራቱ በግላቸው አዘጋጅተው ባቀረቡት ዲዛይን መሠረት ግንባታው በመንግሥት አካል የሚካሄድ ከሆነ በዲዛይን ለውጥ ምክንያት የግንባታው ወጪ የሚጨምር ከሆነ ልዩነቱን ለማህበሩ በተከፈተው ዝግ ሂሳብ ሙሉ በሙሉ በማስገባት ግንባታውን ከሚያካሂደው የክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ አካል ጋር የግንባታ ውል ስምምነት ይፈራረማሉ። ግንባታውን ለማካሄድ ውል የገባው አካል በውል መሠረት ግንባታውን ያካሂዳል።

- ክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ ባዘጋጀው ዲዛይን ወይም ማህበራቱ በራሳቸው አዘጋጅተው ባስፀደቁት ዲዛይን መሠረት ግንባታውን በፈለጉት ተቋራጭ /ኮንትራክተር/ ማስገንባት ይችላሉ። ግንባታው የሚካሄደው ማህበራቱ አዘጋጅተው በፀደቀላቸው ዲዛይን መሠረት ከሆነ በዲዛይን ለውጥ የቤቱ ዋጋ ላይ ጭማሪ ካለው ሁሉም የማህበሩ አባላት ተጨማሪውን ገንዘብ በማህበሩ ዝግ ሂሳብ በማስገባት ወደ ተግባር መግባት ይችላሉ።

**6. ማህበራት ስም ለቤቶች ግንባታ በዝግ ሂሳብ የተቀመጠን ገንዘብ ስለማንቀሳቀስ**

- የመኖሪያ ቤት ሕብረት ስራ ማህበራት የባንክ ሂሳብ በመተዳደሪያ ደንቡና በክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ ማህበራት እንዲያደራጁ ሥልጣን የተሰጠው አካል፣ በማህበሩ አመራር አካላት ወይም በተወካዮች አማካኝነት እንዲንቀሳቀስ ሲፈቀድ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደብዳቤ ሲጻፍ የሚንቀሳቀስ ይሆናል።

**7. የቤቶች የዲዛይንና ግንባታ ቁጥጥርና ክትትል**

የቤቶች የዲዛይንና ግንባታ በመንግሥትም ሆነ ማህበራት በሚመርጡት የግል ተቋራጭ /ኮንትራክተር/ የሚካሄድ ቢሆንም ክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የቤቶች የዲዛይንና የግንባታ ቁጥጥርና ክትትል የሚያደርጉበትን የተጠናከረ አሰራር ይዘረጋሉ። በዚህም መሠረት፡-

- የክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ የቤቶች የዲዛይንና ግንባታ ቁጥጥርና ክትትል እንዲያደርግ ሥልጣን የተሰጠው አካል ለቤቱ የሚቀርቡ ዲዛይኖችን ያፀድቃል።
- የቤቶች የግንባታ ሂደትና የሚገነቡ ቤቶች በፀደቀው ዲዛይን መሠረት መሆኑን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣
- የቤቶች ግንባታ የደረሰበትን ደረጃ አስመልክቶ ወቅቱን የጠበቀ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ይልካል።
- የተገነቡ የመኖሪያ ቤቶች በዲዛይኑ መሠረት የጥራት ደረጃቸውን ጠብቀው መገንባታቸውን በማረጋገጥ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ቤቶች በመመሪያውና በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት እንዲፈጸም ያደርጋል።

**8. የመኖሪያ ቤቶች ርክክብ**

- በማህበር የተደራጁ አባላት የመኖሪያ ቤት ርክክብን በተመለከተ ማህበሩ ግንባታውን ከሚያከናውነው አካል ጋር በገቡት ስምምነት መሠረት የሚፈጸም ሲሆን፣ ለኢዮንዳንዱ አባል የቤት ርክክብ የሚፈጸመው ግን በማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት ይሆናል።
- በግል ተመዝግበው በሦስተኛ አካል በመኖሪያ ቤት ሕብረት ስራ ማህበራት እንዲደራጁ የተደረጉ አባላት በተመዘገቡበት የቤት አይነት መሠረት በየቤቱ ዓይነት በእጣ ይከፋፈላሉ።

9. እንደየክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ተጨማሪ መስፈርቶች

- አማራ ክልል:- በአባልነት ለተመዘገቡበት ማህበር እንዲሰጥ ከተወሰነው የከተማ ቦታ ላይ ለሚለቁት ተነሽ ባለይዘታዎች የሚከፈለውን ካሳ እንዲሁም ነባር ግንባታዎችና ንብረቶችን ከስፍራው ለማንሳትም ሆነ ለመሠረተ ልማት አውታሮች ዝርጋታ የሚያስፈልጉትን ሌሎች ወጪዎች በቅድሚያ መክፈል የሚችል፤
- ኦሮሚያ ክልል:- በመሃል ከተማ በመልሶ ማልማት ኘሮግራም በተያዘ ቦታ ላይ የመኖሪያ ቤት ማህበር ሆኖ የሚደራጅ ማህበር ወይም ዩኒየን ከሆነ የከተማ መሬት ልማትና ማኔጅመንት በሚያወጣው ግምት መሠረት ቤታቸው ለሚፈርስባቸው ሰዎች ካሳ ለመክፈል ቃል የሚገባ፤

1. የክልሎች/ከተማ መስተዳድሮች የመኖሪያ ቤቶች ዓይነት፣ የአንድ ቤት ስፋት፣ የግንባታ ወጪ እና የማህበር አባላት ብዛት ማሳያ ሠንጠረዥ

የመኖሪያ ቤቶች ዓይነት	የመኝታ ቤት ብዛት	በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የአንድ ቤት መነሻ ዋጋ (በኢት/ብር) እና የቦታ ስፋት (በካሬ ሜትር)															
		ትግራይ		አማራ		ኦሮሚያ		ሶማሌ		ደ/ብ/ብ/ሕ		ጋምቤላ		ሐረሪ		ቤኒሻንጉል ጉሙዝ	
		የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት
የአሁን ጊዜ (G+3 እና ከዚያ በላይ)	ባለሁለት መኝታ	74	424390.00	74	424500.00	80	400000.00	74	532800.00	80	770720.98 G+4	74	424390.00	74	424390.00	74	424390.00
										85	840208.61 G+3						
	ባለሦስት መኝታ	100	573500.00	100	573500.00	100	550000.00	100	720000.00	95	824911.15 G+4	114	693120.00	100	573500.00	100	573500.00
										100	926571.12 G+3						
	ባለአራት መኝታ	136	779960.00	136	779960.00	110	700000.00	136	927200.00	110	876049.35 G+4	150	912000.00	136	779960.00	136	779960.00
										115	959128.58 G+3						
	ከፍተኛ ህንፃ			56 ሰዎች ከተደራጁ በመሃል ከተማ ከፍተኛ ህንፃ ግንባታ ይፈቀዳል			በዩኒየን ለሚደራጁ በመሃል ከተማ ከፍተኛ ህንፃ ግንባታ ይፈቀዳል			48 ሰዎች ከተደራጁ በመሃል ከተማ ከፍተኛ ህንፃ ግንባታ ይፈቀዳል					በዩኒየን ለሚደራጁ በመሃል ከተማ ከፍተኛ ህንፃ ግንባታ ይፈቀዳል		48 ሰዎች ከተደራጁ በመሃል ከተማ ከፍተኛ ህንፃ ግንባታ ይፈቀዳል
የአሁን ጊዜ ቤቶች ዓይነት	የመኝታ ቤት ብዛት	በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የአንድ ቤት መነሻ ዋጋ (በኢት/ብር) እና የቦታ ስፋት (በካሬ ሜትር)															
		ድሬዳዋ		አማራ		ኦሮሚያ		ሶማሌ		ደ/ብ/ብ/ሕ		ጋምቤላ		ሐረሪ		ቤኒሻንጉል ጉሙዝ	
		የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት	የቦታ ስፋት	የግንባታ ዋጋ ግምት
በታወቀው ሃውስ (G+0 ወይም G+1 ወይም G+2)	ባለሁለት መኝታ	128	582400.00					74	424390.00	90	840076.79 G+2	114	693120.00				
										80	204544.70 G+0						
	ባለሦስት መኝታ	160	728000.00	114	693120.00			100	573500.00	105	912422.86 G+2	150	912000.00	114	693120.00	114	693120.00
										90	242378.78 G+0						
	ባለአራት መኝታ	200	910000.00	150	912000.00	80	800000.00	136	779960.00	120	956890.70 G+2			150	912000.00	150	912000.00
										100	278736.00 G+0						
	ባህላዊ ኪነ ህንፃ (ባለ 4 መኝታ)														129.63	788150.00 G+2	
ባህላዊ ኪነ ህንፃ (ባለ 6 መኝታ)														181.18	1101574.00 G+1		
ባህላዊ ኪነ ህንፃ (ባለ 7 መኝታ)														247.55	1505104.00 G+2		

መፍቻ: የኒዮን ሁለት እና ከዚያ በላይ የሀብረት ስራ ማህበራት በአንድ ላይ ሲደራጁ የሚፈጥሩት አደረጃጀት ነው።

2. የአንድ የቤት ማህበር አባላትን ብዛት በተለያዩ አማራጭ የመኖሪያ ቤት አይነትና መኝታ ቤት ብዛት የሚያሳይ ሰንጠረዥ  
 2.1 በአፓርትመንት (G+3፣ G+4 እና ከዚያ በላይ) ሲሆን፤

የክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ዝርዝር	በተለያዩ አማራጮች የአንድ ቤት ቦታ ስፋት በካሬ ሜትር			የአንድ ማህበር አባላት ብዛት	የአንድ አፓርትመንት ቦታ ስፋት በካ.ሜ	አስተያየት
	ባለሁለት መኝታ	ባለሦስት መኝታ	ባለአራት መኝታ			
<b>አማራጭ አንድ</b>						
ትግራይ				12 እስከ 24		
አማራ	4/80 ካ.ሜ	6/88 ካ.ሜ	4/96 ካ.ሜ	14	1232 ካ.ሜ	
ኦሮሚያ				12 እስከ 24		
ሶማሌ	3/80 ካ.ሜ	6/88 ካ.ሜ	3/96 ካ.ሜ	12	1056 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ G+4	3/80 ካ.ሜ	6/95 ካ.ሜ	3/110 ካ.ሜ	12	1140 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ G+3	3/85 ካ.ሜ	4/100 ካ.ሜ	3/115 ካ.ሜ	10	1000 ካ.ሜ	
ጋምቤላ	3/80 ካ.ሜ	6/88 ካ.ሜ	3/96 ካ.ሜ	12	1056 ካ.ሜ	
ሐረሪ	3/80 ካ.ሜ	6/88 ካ.ሜ	3/96 ካ.ሜ	12	1056 ካ.ሜ	
ድሬዳዋ						
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ	3/80 ካ.ሜ	6/88 ካ.ሜ	3/96 ካ.ሜ	12	1056 ካ.ሜ	
<b>አማራጭ ሁለት</b>						
ትግራይ						
አማራ		7/88 ካ.ሜ	7/96 ካ.ሜ	14	1288 ካ.ሜ	
ኦሮሚያ						
ሶማሌ		6/88 ካ.ሜ	6/96 ካ.ሜ	12	1104 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ G+4		6/95 ካ.ሜ	6/110 ካ.ሜ	12	1230 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ G+3		5/100 ካ.ሜ	5/115 ካ.ሜ	10	1075 ካ.ሜ	
ጋምቤላ		6/88 ካ.ሜ	6/96 ካ.ሜ	12	1104 ካ.ሜ	
ሐረሪ		6/88 ካ.ሜ	6/96 ካ.ሜ	12	1104 ካ.ሜ	
ድሬዳዋ						
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ		6/88 ካ.ሜ	6/96 ካ.ሜ	12	1104 ካ.ሜ	

የክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ዝርዝር	በተለያዩ አማራጮች የአንድ ቤት ቦታ ስፋት በካሬ ሜትር			የአንድ ማህበር አባላት ብዛት	የአንድ አፓርትመንት ቦታ ስፋት በካ.ሜ	አስተያየት
	ባለሁለት መኝታ	ባለሦስት መኝታ	ባለአራት መኝታ			
<b>አማራጭ ሦስት</b>						
ትግራይ						
አማራ		8/88 ካ.ሜ	6/96 ካ.ሜ	14	1280 ካ.ሜ	
አሮሚያ						
ሶማሌ		8/88 ካ.ሜ	4/96 ካ.ሜ	12	1088 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ G+4		8/95 ካ.ሜ	4/110 ካ.ሜ	12	1200 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ G+3		6/100 ካ.ሜ	4/115 ካ.ሜ	10	1060 ካ.ሜ	
ጋምቤላ		8/88 ካ.ሜ	4/96 ካ.ሜ	12	1088 ካ.ሜ	
ሐረሪ		8/88 ካ.ሜ	4/96 ካ.ሜ	12	1088 ካ.ሜ	
ድሬዳዋ						
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ		8/88 ካ.ሜ	4/96 ካ.ሜ	12	1088 ካ.ሜ	

**2.2 በታወቀ ሀውስ (G+0 ወይም G+1 ወይም G+2) ሲሆን፤**

የክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ዝርዝር	በተለያዩ አማራጮች የአንድ ቤት ቦታ ስፋት በካሬ ሜትር			የአንድ ማህበር አባላት ብዛት	የአንድ አፓርትመንት ቦታ ስፋት በካ.ሜ	አስተያየት
	ባለሁለት መኝታ	ባለሦስት መኝታ	ባለአራት መኝታ			
<b>አማራጭ አንድ</b>						
ትግራይ						
አማራ	14/120 ካ.ሜ			14	1680 ካ.ሜ	
አሮሚያ	(G+1 እና/ወይም G+2)/120 ካ.ሜ			12 እስከ 24		
ሶማሌ	12/120 ካ.ሜ			12	1056 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ	3/60 ካ.ሜ	4/75 ካ.ሜ	3/90 ካ.ሜ	10	750 ካ.ሜ	
ጋምቤላ	12/120 ካ.ሜ			12	1440 ካ.ሜ	
ሐረሪ	12/120			12	1440 ካ.ሜ	
ድሬዳዋ	14/160 ካ.ሜ			14	1920 ካ.ሜ	

የክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ዝርዝር	በተለያዩ አማራጮች የአንድ ቤት ቦታ ስፋት በካሬ ሜትር			የአንድ ማህበር አባላት ብዛት	የአንድ አፓርትመንት ቦታ ስፋት በካ.ሜ	አስተያየት
	ባለሁለት መኝታ	ባለሦስት መኝታ	ባለአራት መኝታ			
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ	12/120 ካ.ሜ			12	1056 ካ.ሜ	
<b>አማራጭ ሁለት</b>						
ትግራይ						
አማራ		14/135 ካ.ሜ		14	1890 ካ.ሜ	
አሮሚያ						
ሶማሌ		12/135 ካ.ሜ		12	1620 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ						
ጋምቤላ		12/135 ካ.ሜ		12	1620 ካ.ሜ	
ሐረሪ		12/135 ካ.ሜ		12	1620 ካ.ሜ	
ድሬዳዋ		14/200 ካ.ሜ		14	2400 ካ.ሜ	
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ		12/135 ካ.ሜ		12	1620 ካ.ሜ	
<b>አማራጭ ሦስት</b>						
ትግራይ						
አማራ			14/150 ካ.ሜ	14	2100 ካ.ሜ	
አሮሚያ						
ሶማሌ			12/150 ካ.ሜ	12	1800 ካ.ሜ	
ደ/ብ/ብ/ሕ						
ጋምቤላ			12/150 ካ.ሜ	12	1800 ካ.ሜ	
ሐረሪ			12/150 ካ.ሜ	12	1800 ካ.ሜ	
ድሬዳዋ			14/250 ካ.ሜ	14	3000ካ.ሜ	
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ			12/150 ካ.ሜ	12	1800 ካ.ሜ	

